

עֲשֵׂה አደረገ	הַכְּפֹתָהּ -ያ-መክደኛ	מִן -h	מִזָּה -h-ይህ	מִקְצָה -h-end	אֶתְּ አንድ	וּכְרוֹב- -አና-ኪሩቤል	מִזָּה -h-ይህ	מִקְצָה -h-end	אֶתְּ አንድ	כְּרוֹב- ኪሩቤል	8
	H3727		H2088	H7098	H0259	H3742	H2088	H7098	H0259	H3742	

אַתְּ () የአሱ-ends	קְצוֹתָיו () አሱ	מִשְׁנֵי -h-ሁለት	הַכְּרָבִים -ያ-ኪሩቤል	אַתְּ () አሱ
H7098	H7117	H8147	H3742	H0853

ከሰርዮት መክደኛውም ጋር አንዱን ኪሩብ በአንድ ወገን፣ ሁለተኛውም ኪሩብ በሌላው ወገን አድርጎ በአንድ ላይ ሠራቸው።

הַכְּפֹתָהּ -ያ-መክደኛ	עַל- -በ-ላይ--በ-ላይ	בְּכַנְפֵיהֶם -h-ክንፍ	סֹכְכִים covering	לְמַעַלָּהּ -አና-ወደ-ላይ	כְּנָפִים ክንፍ	פֹּרְשֵׁי spreading	הַכְּרָבִים -ያ-ኪሩቤል	וַיִּהְיוּ -አና-ሆኑ	9
H3727		H3671		H4605	H3671	H6566	H3742	H1961	

פ s	הַכְּרָבִים -ያ-ኪሩቤል	פָּנָי ፊት	הָיוּ ሆኑ	הַכְּפֹתָהּ -ያ-መክደኛ	אֶל- -ወደ	אֶחָיו ወገኑ	אֶל- -ወደ	אִישׁ ሰው	וּפָנְיָהֶם -አና-ፊት
	H3742	H6440	H1961	H3727	H0413	H0251	H0413	H0376	H6440

ኪሩቤልም ከንጂቻቸው ወደ ላይ የዘረጉ ሆኑ፣ የሰርዮት መክደኛውም በከንጂቻቸው ሸፈኑ፣ እርስ በርሳቸውም ተያዩ፤ ኪሩቤልም ፊቶቻቸው ወደ መክደኛው ተመለከቱ።

וַיִּצַן -አና-a-half	וְאִמָּה -አና-ክንድ	רַחְבּוֹ ሰፋት	וְאִמָּה -አና-ክንድ	אָרְכוֹ ርዝመት	אֲמַתִּים ክንድ	שֵׁטִים ሸጥ	עֲצֵי እፅዋት	הַשְּׁלֶחָן -ያ-ጠረጴዛ	אֶתְּ () አሱ	וַיַּעַשׂ -አና-አደረገ	10
H2677		H7341		H0753		H7848	H6086	H7979	H0853		

קְמַתּוֹ
ቁመቷ
[H6967](#)

ርዝመቱ ሁለት ክንድ፣ ወርዱም አንድ ክንድ፣ ቁመቱም አንድ ክንድ ተኩል የሆነውን ገበታ ከግራር እንጨት ሠራ።

בְּסָבִיב -በ-ዙሪያ	זָקָה ወርቅ	גֵּר border	לְוֵ -ለ-□	וַיַּעַשׂ -አና-አደረገ	טְהוֹר ንጹሕ	זָקָה ወርቅ	אֶתְּ አሱ	וַיִּצַן -አና-ለጠጠ	11
H5439	H2091	H2213			H2889	H2091	H0853	H6823	

በጥሩም ወርቅ ለጠጠው፣ በዙሪያውም የወርቅ አክሊል አደረገለት።

לְמִסְנָתָיו -ለ-የእሱ-rim	זָקָה ወርቅ	גֵּר border-of	וַיַּעַשׂ -አና-አደረገ	בְּסָבִיב -በ-ዙሪያ	טֶפֶחַ handbreadth	מִסְנָתָהּ rim	לְוֵ -ለ-□	וַיַּעַשׂ -አና-አደረገ	12
H4526	H2091	H2213		H5439	H2948	H4526			

בְּסָבִיב
-በ-ዙሪያ
[H5439](#)

በዙሪያውም አንድ ጋት የሚያህል ክፈር አደረገለት፤ የወርቅም አክሊል በክፈሩ ዙሪያ አደረገለት።

אֲרָבַע አራት	עַל -በ	הַטְּבֵּעַת -ያ-ቀለበቱን	אֶתְּ () አሱ	וַיִּתֵּן -አና-ለጠ	זָקָה ወርቅ	טְבֵּעַת ቀለበቱን	אֲרָבַע አራት	לְוֵ -ለ-□	וַיִּצַן -አና--አና-አፈሰሰ	13
H0702		H2885	H0853	H5414	H2091	H2885	H0702		H3332	

רַגְלָיו
እግር
 לְאַרְבַּע -ለ-አራት | אֶשׁ ያ | הַפְּאַת -ያ-corners || [H7272](#) | [H0702](#) | | [H6285](#) |

አራትም የወርቅ ቀለበቶች አደረገለት፤ ቀለበቶቹንም አራቱ እግሮቹ ባሉበት በአራቱ ማዕዘኖች አደረገ።

וַיִּשְׁלַח -ያ-ጠረጴዛ	אֶתְּ () አሱ	לְשֵׁאת መሻት	לְבָיִים -ለ-ያ--h-በቀር	בְּתִים ቤት	הַטְּבֵּעַת -ያ-ቀለበቱን	הָיוּ ሆኑ	הַמִּסְנָתָהּ -ያ-rim	לְעִמָּת ዝር-to	14
H7979	H0853	H5375	H0905		H2885	H1961	H4526	H5980	

ገበታውንም ለመሸከም መላጣያዎቹ እንዲሰኩባቸው ቀለበቶች በክፈሩ አቅራቢያ ነበሩ።

מְנַנֵּה	הַקְנִים	שָׁנִי	תַּחַת	וְכַפְתָּר	מְנַנֵּה	הַקְנִים	שָׁנִי	תַּחַת	וְכַפְתָּר	21
-h-ውስጡ	-ያ-ግንድ	ሁለት	-h-ታች	-እና-bud	-h-ውስጡ	-ያ-ግንድ	ሁለት	-h-ታች	-እና-bud	
	H7070	H8147	H8478	H3730		H7070	H8147	H8478	H3730	

מְנַנֵּה:	הַיָּצִיאִים	הַקְנִים	לְשֵׁשׁ	מְנַנֵּה	הַקְנִים	שָׁנִי	תַּחַת	וְכַפְתָּר
-h-ውስጡ	-ያ-ወጣ	-ያ-ግንድ	-ለ-ሰድስት	-h-ውስጡ	-ያ-ግንድ	ሁለት	-h-ታች	-እና-bud
	H3318	H7070	H8337		H7070	H8147	H8478	H3730

ከመቅረዙ ለወጡ ለሰድስት ቅርንጫፎች ከሁለት ቅርንጫፎች በታች አንድ ሆኖ የተሠራ አንድ ጉብጉብ፣ ከሁለትም ቅርንጫፎች በታች አንድ ሆኖ የተሠራ አንድ ጉብጉብ፣ ደግሞ ከሁለት ቅርንጫፎች በታች አንድ ሆኖ የተሠራ አንድ ጉብጉብ ነበረ።

טְהוֹרֵךְ	הָבַד	אָתָּה	מְקַשֵּׁה	כְּלִיָּהּ	הָיוּ	מְנַנֵּה	וְקִנְתָּם	כַּפְתָּרֵיהֶם	22
ገጹሕ	ወርቅ	አንድ	hammered-ሥራ	ሁሉ	ሆኑ	-h-ውስጡ	-እና-ግንድ	የእነሱ-buds	
H2889	H2091	H0259	H4749	H3605	H1961		H7070	H3730	

ጉብጉቦቹና ቅርንጫፎቹ ከእርሱ ጋር አንድ ነበሩ፤ ሁሉም አንድ ሆኖ ከተቀረጸ ከጥሩ ወርቅ ተሠርቶ ነበር።

טְהוֹרֵךְ	הָבַד	וּמִתְהַרְתֵּיהֶּ	וּמִלְקָחֵיהֶּ	שִׁבְעָה	נִרְתִּיָּהּ	אֶת-	וַיַּעַשׂ	23
ገጹሕ	ወርቅ	-እና-የእሱ-trays	-እና-የእሱ-snuffers	ሰባት	የእሱ-lamps)አ(-እና-አደረገ	
H2889	H2091	H4289	H4457	H7651		H0853		

ሰባቱንም መብራቶች መከራከሪያዎቹንም፣ የኩስታሪ ማድረጊያዎቹንም ከጥሩ ወርቅ ሠራ።

כָּכַר	הָבַד	טְהוֹרֵךְ	עָשָׂה	אֶתְהָ	וְאֵת	כָּל-	כְּלִיָּהּ:	פ	24
ሠለል-የ	ወርቅ	ገጹሕ	አደረገ	እሱ	-(አ) -	ሁሉ	-እና-አቃዎች	ס	
H3603	H2091	H2889	H0853	H0853	H0853	H3605	H3627		

መቅረዙንም ዕቃውንም ሁሉ ከአንድ መክሊት ጥሩ ወርቅ አደረገ።

וַיַּעַשׂ	אֶת-	מִזְבֵּחַ	תְּקַבְּרֵהָ	עֲצֵי	שֵׁטִים	אֲמָה	וְאֲמָה	רָבִוּעַ	25
-እና-አደረገ)አ(መሠዊያ	-ያ-ዕጣን	እፅዋት	ሸጥ	ክንድ	ርዝመት	ሰፋት	
	H0853	H4196	H7004	H6086	H7848	H0753	H7341	H7251	

וְאֲמָתַיִם	קָמְתוּ	מְנַנֵּה	הָיוּ	קָרְנֵתָיו:
-እና-ክንድ	ቁመቷ	-h-ውስጡ	ሆኑ	ቀንድ
	H6967		H1961	

የዕጣን መሠዊያ ከግራር እንጨት ሠራ፤ ርዝመቱ አንድ ክንድ፣ ስፋቱ አንድ ክንድ፣ አራት ማዕዘን ነበረ፤ ከፍታውም ሁለት ክንድ ነበረ፤ ቀንዶቹም ከእርሱ ጋር በአንድነት የተሠሩ ነበሩ።

וַיִּצְרֵף	אֹתוֹ	וְהָבַד	טְהוֹרֵךְ	אֶת-	גִּנּוֹ	וְאֶת-	קִירָתָיו	סְבִיב	וְאֶת-	26
-እና-ለበጠ	እሱ	ወርቅ	ገጹሕ)አ(የእሱ-ጫፍ	-(አ) -	የእሱ-walls	-በ-ዙሪያ	-(አ) -	
H6823	H0853	H2091	H2889	H0853	H1406	H0853	H7023	H5439	H0853	

קָרְנֵתָיו	וַיַּעַשׂ	לוֹ	גֵּר	וְהָבַד	סְבִיב:
ቀንድ	-እና-አደረገ	-ለ-	border	ወርቅ	-በ-ዙሪያ
			H2213	H2091	H5439

ለይጃውንና የግድግዳውንም ዙሪያ ቀንዶቹንም በጥሩ ወርቅ ለበጠው፤ በዙሪያውም የወርቅ ክፈፍ አደረገበት።

וַשְׁתִּי	טַבְּעֹת	וְהָבַד	עָשָׂה-	וְלוֹ	מִתְּחַת	לְיָדוֹ	עַל	צִלְעֹתָיו	עַל	27
-እና-ሁለት	ቀለበቱን	ወርቅ	አደረገ	-	-h--h-ሥር	የእሱ-border	-በ	ሳፍቹ	-በ	
H8147	H2885	H2091			H8478	H2213		H6763	H8147	

שָׁנִי	צָרִי	לְבָתִּים	לְבָתִּים	לְבָתִּים	לְשֵׁשׁ	אֹתוֹ	בְּהֶם:
ሁለት	ጠጉ	-ለ-ቤት	-ለ--h-በቀር	-ለ--h-በቀር	መሻት	እሱ	-h-
H8147	H6654		H0905	H0905	H5375	H0853	

ከክፈፍም በታች ሁለት የወርቅ ቀለበቶች አደረገበት፣ በዚህና በዚያ በሁለቱም ጎን አደረጋቸው፤ ለመሸከምም የመላጊያዎች ስፍራ ነበሩ።

וַיַּעַשׂ	אֶת-	הַבְּרָיִים	עֲצֵי	שֵׁטִים	וַיִּצְרֵף	אֶתְהֶם	וְהָבַד:	28
-እና-አደረገ)አ(-ያ--h-በቀር	እፅዋት	ሸጥ	-እና-ለበጠ	እሱ	ወርቅ	
	H0853	H0905	H6086	H7848	H6823	H0853	H2091	

መሥሪያዎቹንም ከግራር እንጨት አደረገ፣ በወርቅም ለበጣቸው።

:ባባ	הַשָּׁמַיִם	רִיחָם	מִיָּסֵד	תְּרִיבָה	תֵּן	שֶׁנֶּהֱפֵק	הַשָּׁמַיִם	מִשָּׁמַיִם	תֵּן	שֶׁנֶּהֱפֵק	29
perfumer	ሥራ	ንጹሕ	-ያ-ቅመም	ዕጣን	-በ በ	-(አ) ቅዱስ	-ያ-ቅብዓት	ዘይት)ተሰ	-እና-አደረገ	
H7543	H4639	H2889	H5561	H7004	H0853	H6944		H8081	H0853		

፩
፮

የተቀደሰውንም የቅብዓቱን ዘይት፣ ጥሩውንም የጣፋጭ ሸቱ ዕጣን በቀማሚ ብልሃት እንደ ተሠራ አደረገ።